

BBC LEARNING ENGLISH

Essential English Conversation

የግል መረጃን

መጠየቅ ዕድሜህ/ሽ ስንት ነው?



This is not a word-for-word transcript.

ጤና ይስጥልን። ማንኛውም የእንግሊዝኛ ተማሪ ሊተዋቸው የማይቻላቸውን የቋንቋ መሰረታዊያን ወደሚያቀርበው Essential English Conversation በደህና መጡ። ሐና እባላለሁ። በዚህ ክፍል የሰዎችን ዕድሜ እንዴት መጠየቅ እንደሚቻል ይማራሉ።

እስኪ ሁለት ሰዎች ዕድሜ ሲጠያየቁ ያዳምጡ።

Gina

How old are you?

Tom

I'm thirty-five. How about you?

Gina

I'm twenty-three.

ይህ አስቸጋሪ ቢሆንብዎት ብዙም ጭንቀት አይግባዎት፤ ውይይቱን ከፋፍለን እንዲለማመዱት እናግዝዎታለን። በመጀመሪያ ጂና ቶምን 'ዕድሜህ ስንት ነው?' 'How old are you?' ስትል ጠይቃለች። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ።

How old are you?

ከዚያም ቶም 'ሰላሳ አምስት ዓመቴ ነው' 'I'm thirty-five' ሲል መልሷል። 'I'm...' የሚለውን አገላለጽ የሰዎችን ዕድሜ ለመናገር እንጠቀምበታለን። ከአስራ አንድ እና አስራ ሁለት 'eleven and twelve' በኋላ፣ ከአስራ ሶስት እስከ አስራ ዘጠኝ ያሉት ቁጥሮች 'teen' የሚጨርሱ ናቸው። ስለዚህም እንዲህ እንላለን፤

- አስራ አንድ Eleven
- አስራ ሁለት Twelve
- አስራ ሶስት Thirteen
- አስራ አራት Fourteen
- አስራ አምስት Fifteen
- አስራ ስድስት Sixteen
- አስራ ሰባት Seventeen
- አስራ ስምንት Eighteen
- አስራ ዘጠኝ Nineteen

ሃያ አምስትን ለመግለፅ 'ሃያ' 'twenty' ን ከ'አምስት' 'five' ጋር እናጣምረዋለን፤ ስለዚህም 'twenty-five'. እንላለን። አርባ ሰባትን ለመግለፅ 'አርባ' 'forty' እና 'ሰባት' 'seven' ን እናጣምርና 'forty-seven' እንላለን። ከሃያ እስከ ዘጠና ያሉት ቁጥሮች እንደሚከተሉት ናቸው፤

ሃያ Twenty
ሰላሳ Thirty
አርባ Forty
ሃምሳ Fifty
ስድሳ Sixty
ሰባ Seventy
ሰማንያ Eighty
ዘጠና Ninety

በመቀጠል ቶም 'ሰላሳ አምስት ዓመቴ ነው' 'I am thirty-five'. ሲል መልሷል። ያዳምጡና ደግመው ይበሉ።

I'm thirty-five.

ቶም ከዚያ 'አንችስ?' 'How about you?' በማለት ተመሳሳዩን ጥያቄ አዙሮ ጠይቋል። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ።

How about you?

በመጨረሻ ጂና ለቶም ሃያ ሶስት ዓመቴ ነው 'I'm twenty-three' ብላ መለስችለት። ያዳምጡና ሐረጉን ደግመው ይበሉ።

I'm twenty-three.

በጣም ጥሩ- አሁን የተለያዩ ሰዎች ስለዕድሜያቸው ሲነጋገሩ በማዳመጥ እርስዎ ምን እንዳሉ ያጣሩ።

How old are you?

I'm seventeen. How about you?

I'm sixteen.

How old are you?

I'm fifty-eight. How about you?

I'm seventy-four.

How old are you?

I'm forty-two. How about you?

I'm twenty-six.

በጣም ግሩም! እስኪ እንግሊዝኛውን ምን ያህል እንዳስታወሱ እንይ። አረፍተ ነገሮቹን በአማርኛ ያዳምጡና የእንግሊዝኛ አቻቸውን ይበሉ።

*ዕድሜህ ስንት ነው?
How old are you?*

*ሰላሳ አምስት ዓመቴ ነው። አንችሰ?
I'm thirty-five. How about you?*

*ሃያ ሶስት ዓመቴ ነው።
I'm twenty-three.*

በጣም ጥሩ፤ እስኪ አሁን የዛሬዎቹን አገላለጾች ለማስተዋል ሙሉውን ውይይት ያዳምጡ።

Gina
How old are you?

Tom
I'm thirty-five. How about you?

Gina
I'm twenty-three.

በጣም ጥሩ! አሁን በእንግሊዝኛ የሰዎችን ዕድሜ መጠየቅ ይችላሉ። የተማሩትን ነገር መለማመድን አይዘንጉ። ጓደኛ ይፈለጉና አግብተው መሆን ያለመሆኑን በእንግሊዝኛ ይጠይቋቸው። ጥያቄውን ላቀረበው ሰው መለሰው መጠየቅንም አይርሱ። ለተጨማሪ የዕለት ተዕለት እንግሊዝኛ በሚቀጥለው ክፍል ይጠብቁን። ደህና ይሁኑ!